



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራ ዘጠነኛ ዓመት ቁጥር ፶፬  
አዲስ አበባ ሐምሌ ፲፮ ቀን ፪ሺ፭ ዓ.ም.

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

19<sup>th</sup> Year No. 54  
ADDIS ABABA 23<sup>rd</sup> July 2013

### ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፪፻፹፱/፪ሺ፭ ዓ.ም.

የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት  
ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት  
ደንብ .....ገፅ ፮ሺ፱፻፶፮

### CONTENTS

Regulation No. 289/2013

Ethiopian Construction Project Management Institute Establishment  
Council of Ministers Regulation ..... Page 6956

### የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፹፱/፪ሺ፭

### የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፯፻፺፩/፪ሺ፫ አንቀጽ ፭ እና አንቀጽ ፴፬ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

#### ፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፹፱/፪ሺ፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

#### ፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፡-

፩/ “ሚኒስቴር” ማለት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ነው፤

፪/ “ፕሮጀክት ማኔጅመንት” ማለት አንድን የግንባታ ፕሮጀክት በተያዘው ጊዜ፣ በተመደበው በጀትና አስቀድሞ በተቀመጡ የመለኪያ መስፈርቶች መሠረት ከግብ ለማድረስ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን ያካተተ የማቀድ፣ የማደራጀት፣ የመከታተልና የመቆጣጠር ሥራ ነው፤

### COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 289/2013

### COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO ESTABLISH THE ETHIOPIAN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 and Article 34 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 691/2010.

#### 1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Ethiopian Construction Project Management Institute Establishment Council of Ministers Regulation No. 289/2013”.

#### 2. Definitions

In this Regulation unless the context otherwise requires:

1/ “Ministry” means the Ministry of Urban Development and Construction;

2/ “project management” means planning, organizing, monitoring and controlling of all aspects of a construction project to achieve the project objectives within a defined time, cost and performance specifications;

ያንዱ ዋጋ 3.80  
Unit price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፹ሺ፩  
Negarit Gazeta P.O.box 80,001

፫/ “ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት” ማለት በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ባለቤትነት የሚከናወኑ የህንጻ፣ የመንገድ፣ የባቡር፣ የንጹህ ውኃ አቅርቦትና ስርጭት፣ የፍላጎት ማስወገጃ፣ የግድብ፣ የመስኖ ልማት፣ የጋይል ማመንጫ መሠረተ ልማቶችና መሰል ሥራዎችን እና ከአንድ ሜትር በላይ ጥልቀትና ከፍታ ያለው ማናቸውም የምህንድስና ጥናት፣ ዕቅድና ዲዛይን ስራዎችን ያጠቃልላል፤

፬/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለፀው የሴትንም ይጨምራል።

**፫. መቋቋም**

፩/ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት (ከዚህ በኋላ “ኢንስቲትዩት” እየተባለ የሚጠራ) በሕግ የሰውነት መብት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግስት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፪/ ኢንስቲትዩቱ ተጠሪነቱ ለሚኒስቴሩ ይሆናል።

**፬. ዋና መሥሪያ ቤት**

የኢንስቲትዩቱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል።

**፭. ዓላማ**

የኢንስቲትዩቱ ዓላማ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አስፈጻሚ ዋና ዋና ተዋናዮችን የፕሮጀክት ማኔጅመንት አቅም በመገንባት የአገሪቱን የአጭርና የረጅም ጊዜ የኮንስትራክሽን ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች አፈፃፀም በጊዜ፣ በፋይናንስና በጥራት የላቀ እንዲሆን ማድረግና በአገሪቱ የተጀመረውን ፈጣን ልማት በላቀ ደረጃ ማስቀጠል ይሆናል።

**፮. የኢንስቲትዩቱ ሥልጣንና ተግባር**

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ ተወዳዳሪ የሆነ አገራዊ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት አቅም ለመገንባት የሚረዱ የፖሊሲ ሀሳቦችን፣ ስትራቴጂዎችንና መርሀ-ግብሮችን ማመንጨት እና በመንግሥት ሲፈቀዱም ተግባራዊ ማድረግ፤

፪/ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ክፍተቶችን በመለየት ተግባር ተኮር ሥልጠናዎችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር መስጠት፤

፫/ በኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ማኔጅመንት ለሚሠ ማሩ ባለሙያዎች ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የሠርተፊኬት ሥርዓት እንዲኖር እና ብቃትና ክህሎት ላይ የተመሠረተ የሥራ ሥምሪት ተግባራዊ እንዲደረግ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፤

3/ “construction project” includes works of building, road, railway, potable water supply and distribution, sewerage, dam, irrigation, power generation infrastructures and the like and engineering study, design and plan works above one meter depth and height, undertaken by government and private sector;

4/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

**3. Establishment**

1/ The Ethiopian Construction Project Management Institute (hereinafter the “Institute”) is hereby established as an autonomous federal government institution having its own legal personality.

2/ The Institute shall be accountable to the Ministry.

**4. Head Office**

The Institute shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere, as may be necessary.

**5. Objective**

The objective of the Institute shall be to ensure effective implementation of the country’s short and long term construction programs and projects in terms of time, finance and quality through building project management capacity of key actors of construction project implementers and thereby sustain the ongoing rapid development of the country.

**6. Powers and Duties of the Institute**

The Institute shall have the powers and duties to:

1/ initiate policy, strategy and action plans that facilitate the building of competitive construction project management national capacity; and implement same upon approval by the government;

2/ identify gaps in construction project management and provide practical trainings in collaboration with the appropriate bodies;

3/ facilitate the certification of construction project management professionals at international standard level and the engagement of professionals on the basis of their skill and competence level;

- ፬/ የቴክኖሎጂ አቅም እንዲፈጠርና እንዲሸጋገር የሚያስችሉ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ዘዴዎችን በመለየት በኢንዱስትሪው ውስጥ የማስረጃ ሥራ መስራት፤
- ፭/ በኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ባለቤቶች፣ ሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች በጋራና በተናጠል የሚፈጸሙ ኃላፊነቶችን በመለየት ወጥ የሆነ የፕሮጀክት አሰራር ሥርዓት መቅረጽና ማስተዋወቅ፤
- ፮/ በኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት መስክ የማማከር አገልግሎት መስጠት፤
- ፯/ ለኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት አቅም ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን መሰብሰብ፣ መተንተን፣ ማደራጀትና እንደ አስፈላጊነቱ ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት፤
- ፰/ ዘመናዊ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ክህሎትና ዕውቀት እንዲስፋፋና እንዲዳብር የጥናትና ምርምር ተግባራትን ማከናወን፤
- ፱/ ለኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ክህሎት ዕድገት አጋዥ በሆኑ የቴክኖሎጂ፣ የቴክኒክና ሌሎች እንደ አስፈላጊነቱ የሚዘጋጁ ተግባር ተኮር ሥልጠናዎችን ማዘጋጀትና መስጠት፤
- ፲/ ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸው በአገር ውስጥ እና በውጭ አገር ከሚገኙ የመንግሥትና የግል ተቋማት እና የሙያ ማህበራት ጋር ትብብር ማድረግ እና በግል ተቋማት መካከልም ተመሳሳይ ትብብር እንዲደረግ ማበረታታት፤
- ፲፩/ በኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አፈጻጸም ተወዳዳሪ ሊያደርጉ የሚችሉ የምርጥ ተሞክሮዎች ጥናት ማካሄድና በዘርፉ ተመሳሳይ ተግባር የሚያከናውኑትን መደገፍ፤
- ፲፪/ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር የኮንስትራክሽን ፕሮግራምና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ክህሎት ማሳደግን በተመለከተ በመተባበር የመስራት፣ በጋራ የምርምር ሥራዎችን የማካሄድ እንዲሁም በዘርፉ የአገር ውስጥ የምርምር አቅም እንዲጠናከር የማገዝ፤
- ፲፫/ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች በመንግሥት በሚወሰን ተመን መሠረት የአገልግሎት ዋጋ የማስከፈል፤
- ፲፬/ የንብረት ባለቤት መሆን፣ ውል መዋዋል፣ በራሱ ስም መክሰስና መክሰስ፤
- ፲፭/ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ማከናወን።

- 4/ identify and disseminate, throughout the industry, appropriate construction project management methodologies that contribute to the development and transfer of technology;
- 5/ develop and publicize unified construction project management system that defines the joint and individual responsibilities of project owners, contractors and consultants;
- 6/ provide consultancy services in the field of construction project management;
- 7/ collect, analyze, organize and, as may be appropriate, disseminate to users data necessary for the building of construction project management capacity;
- 8/ conduct studies and researches to expand and deepen modern construction project management skills and knowledge;
- 9/ prepare and conduct practical trainings on technologies and technical matters, and other tailor made trainings that assist the enhancement of construction project management skills;
- 10/ cooperate with local and foreign governmental and private institutions and professional associations having similar objectives and also encourage similar co-operation among private institutions;
- 11/ undertake benchmarking studies that facilitate the competitiveness of construction project delivery and provide support to those conducting similar activity;
- 12/ cooperate with higher education institutions on construction program and project management skill development, conduct joint research activities and assist the strengthening of local research capacity across the sector;
- 13/ charge fees for the service it renders in accordance with the rate to be determined by the government;
- 14/ own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name;
- 15/ perform other related activities necessary for the attainment of its objectives.

**፯. የኢንስቲትዩቱ አቋም**

ኢንስቲትዩቱ፡-

- ፩/ አማካሪ ምክር ቤት (ከዚህ በኋላ “ምክር ቤት” እየተባለ የሚጠራ)፤
- ፪/ በመንግሥት የሚሾሙ አንድ ዋና ዳይሬክተር እና እንደ አስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና
- ፫/ አስፈላጊው ሠራተኞች፤ ይኖሩታል።

**፰. የምክር ቤቱ አባላት**

- ፩/ የምክር ቤቱ ሰብሳቢና አባላት አግባብነት ካላቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ከግሉ ዘርፍ የተውጣጡ ሆነው በመንግሥት ይሰየማሉ።
- ፪/ የምክር ቤቱ አባላት ቁጥር እንደአስፈላጊነቱ ይወሰናል።

**፱. የምክር ቤቱ ስልጣንና ተግባራት**

ምክር ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩/ ኢንስቲትዩቱ በሚያከናውናቸው ተግባራት ላይ ያማክራል፤
- ፪/ የኮንስትራክሽን ፕሮግራምና ፕሮጀክት ማኔጅ መንገድ ልማትን ለማፋጠን የተዘጋጁ ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችን፣ ዕቅዶችን፣ ጥናቶችንና ምርምሮችን ይገመግማል፤ አስተያየት ይሰጣል፤
- ፫/ የአቅም ግንባታ መርሃ ግብሮች ላይ አስተያየት ይሰጣል፤
- ፬/ የኢንስቲትዩቱን የዕቅድ አፈፃፀም በየደረጃው ወሩ እየገመገመ የመፍትሔ አቅጣጫ ያመለክታል።

**፲. የምክር ቤቱ ሰብሰባዎች**

- ፩/ ምክር ቤቱ በየደረጃው ወሩ ይሰበሰባል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል።
- ፪/ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በሰብሰባ ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።

**፲፩. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር**

- ፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የኢንስቲትዩቱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆኖ ከሚኒስቴሩ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የኢንስቲትዩቱን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል።
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-

**7. Organization of the Institute**

The Institute shall have:

- 1/ an Advisory Council (hereinafter the “Council”);
- 2/ a Director General and, as may be necessary, Deputy Director Generals to be appointed by the government; and
- 3/ the necessary staff.

**8. Members of the Council**

- 1/ The Chairperson and members of the Council shall be drawn from the appropriate government offices and the private sector and be assigned by the government.
- 2/ The number of members of the Council shall be determined as required.

**9. Powers and Duties of the Council**

The Council shall have the powers and duties to:

- 1/ advise the Institute on its activities;
- 2/ evaluate and forward its recommendation on policies, strategies, plans, studies and researches formulated with the view to accelerating the development of construction program and project management;
- 3/ forward its recommendations on capacity building programs;
- 4/ evaluate the implementation of the plans of the Institute every three months and propose remedial directions.

**10. Meetings of the Council**

- 1/ The Council shall meet every three months; provided, however, that it may meet at any time where necessary.
- 2/ There shall be a quorum where more than half of the members of the Council are present at a meeting.

**11. Powers and Duties of the Director General**

- 1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Institute and shall, subject to the general direction of the Ministry, direct and administer the activities of the Institute.
- 2/ Without limiting the generality of sub-article (1) of this Article, the Director General shall:

- ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፮ የተመለከቱትን የኢንስቲትዩቱን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤
  - ለ) የኢንስቲትዩቱን ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት እንዲሁም የኢንስቲትዩቱን ዓላማ በማስፈጸም ሥራ ላይ የሚሠማሩ ባለሙያዎችን የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎችን መሠረታዊ መርሆዎች ተከትሎ በመንግሥት በሚጸድቅ መመሪያ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤
  - ሐ) የኢንስቲትዩቱን ስትራቴጂክ ዕቅድ፣ ዓመታዊ ዕቅድ፣ የሥራ ፕሮግራምና በጀት አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
  - መ) ለኢንስቲትዩቱ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
  - ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ኢንስቲትዩቱን ይወክላል፤
  - ረ) የኢንስቲትዩቱን የሥራ አፈፃፀምና የሂሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፡፡
- ፫/ ዋና ዳይሬክተሩ ለኢንስቲትዩቱ የሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለኢንስቲትዩቱ ሌሎች ሃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡

**፲፪. በጀት**

የኢንስቲትዩቱ በጀት በመንግሥት ይመደባል፡፡

**፲፫. የሂሳብ መዛግብት**

፩/ ኢንስቲትዩቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል፡፡

፪/ የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው አዲተር ወይም አርሱ በሚሰ ይመው አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ፡፡

**፲፬. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሐምሌ ፲፮ ቀን ፪ሺ፭ ዓ.ም

ኃይለማርያም ደሳለኝ  
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ጠቅላይ ሚኒስትር

- a) exercise the powers and duties of the Institute specified under Article 6 of this Regulation;
- b) employ and administer employees engaged in support services of the Institute in accordance with the federal civil service laws and, in the case of professionals engaged in the core functions of the Institute, in accordance with directive to be approved by the government following the basic principles of the federal civil service laws;
- c) prepare and submit to the Ministry the strategic plans, annual plans, work programs and budgets of the Institute and implement same upon approval;
- d) effect expenditure in accordance with the approved budget and work program of the Institute;
- e) represent the Institute in its dealings with third parties;
- f) prepare and submit to the Ministry the performance and financial reports of the Institute.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to other officers and employees of the Institute to the extent necessary for the effective performance of the activities of the Institute.

**12. Budget**

The Institute's budget shall be allocated by the government.

**13. Books of Accounts**

1/ The Institute shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts and financial documents of the Institute shall be audited annually by the Auditor General or an auditor assigned by him.

**14. Effective Date**

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 23<sup>rd</sup> day of July, 2013.

HAILEMARIAM DESSALEGN  
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ብርሃንና ስላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ